



ቁጥር _____
Ref No. _____
ቀን _____
Date _____

ከመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት(መኢአድ) የተላለፈ ጋዜጣዊ መግለጫ

“ሕዝባዊ አንድነት ለነፃነት”

ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የሕዝብን መብት በመቀጣትና አፍኖ በሥልጣን ላይ የሚገኘው የህዋሃት/የኢህአዴግ መንግሥት ዜጎች በአገራቸው ውስጥ በመዘዋወር ስርተው እንዲኖሩ ያገደ ብቻ ሳይሆን በተወለዱበትና እየኖሩበት ባለው ቀደምትም የገዢው ፓርቲ አባል ካልሆኑ ወይም ደግፈው ካልቆሙ ይሰደዳሉ፤ ይታሰራሉ፤ ይደበደባሉ፤ በተለያዩ ምክንያቶችም ንብረታቸውን ይቀጣሉ። የተቃዋሚ ድርጅት አባል ከሆኑ ደግሞ ጨናው ምን ያህል እንደሆነ መገመት ይቻላል። በዚህ መመሪያቸው መሠረትም በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች በሚገኙ የመኢአድ አባላትና ደጋፊዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰብዓዊ መብት ጥሰት እየተፈፀመባቸው ይገኛል። ከሰብዓዊ መብት ጥሰቶች መካከልም ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህልም፤

1. በደቡብ ክልል በሰሜንአሪ ወረዳ በጉዛ ዜፍቲ ቀበሌያት የሚኖር ሕዝብ ሕገ-መንግሥታዊ መብታቸውን ተጠቅመው በመኢአድ ጥላ ሥር ስለተደራጁና ጽ/ቤት ስለከፈቱ ብቻ ሦስት(3) አመራርቻቸው በአስር ላይ ይገኛሉ። ፍትሕም ተከልክለው ሰሚ አካል ሊያገኙ አልቻሉም።
2. በጎፋ ልዩ ዞን የሚገኙ የመኢአድ አመራሮችና አባላት ሕገ-መንግሥታዊ መብታቸውን ተጠቅመው ስለተደራጁ ብቻ ከፍተኛ ድብደባና አስር ደርሶባቸዋል፤ የፓርቲው መታወቂያቸውንም እንዲጠቁ ተደርጓል። በአሁኑ ጊዜም አሰራ ሁለት (12) የመኢአድ አባላት በሳውላ ማረሚያ ቤት በአስር ላይ ይገኛሉ።
3. በደቡብ ክልል በደራሼ ልዩ ወረዳ የመኢአድ የወጣቶች የአመራር አባል በጨቤ ተወግተው ለፍትሕ አካላት አቤት ቢሉም መልስ አጥተው በችግር ላይ ይገኛሉ።
4. በአማራ ክልላዊ መንግሥት በአንካሻ ወረዳ የሚገኙ የመኢአድ አመራር በኢህአዴግ ካድሬዎች ተደብደበው በሕንጻና ላይ ይገኛሉ። ከትናንት በስተቀር ሚያዝያ 22 ቀን 2006 ዓ.ም ጀምሮ በጎንደር ከተማ በመንግሥት ታጣቂዎችና በሕዝቡ መካከል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት የብዙ ዜጎች ሕይወት እንዲጠፋ ሆኗል። ከዚህ በተጨማሪም ብዙ ዜጎችም ከቤታቸው እየታፈኑ ወደ አልታወቀ ቦታ እንዲወሰዱ በመደረግ ላይ ይገኛል።
5. በተለያዩ ኮሌጆችና ዩንቨርሲቲዎች በመጣር ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ከመንግሥት የፀጥታ ሃይሎች ጋር ባደረጉት ግጭት ምክንያት ብዙ ዜጎች ሕይወታቸውን አጥተው፣ ብዙ ንብረትም ወድሟል።

ይህ የሚያሳዩን የህዋሃት/ኢህአዴግ መንግሥት የማስተዳደር ስልት ችግሩን በዘዴ በመፍታትና በማግባባት ሳይሆን ሃይልን በመጠቀም ላይ ብቻ ያተኮረ መሆኑን ነው።

በአጠቃላይ እንደዚህ ያሉ የከፋ የሰብአዊ መብት ረገጣ አገር ተረካቢውን ወጣት ምሁር ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ጥለው እንዲሰደዱ አድርጓቸዋል።

ስለዚህ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በመቃወምና ከተበዳዮች ጎን የቆመ መሆኑን ለማሳየት “ሕዝባዊ አንድነት ለነፃነት” በሚል መሪ መፈክር በመላ አገሪቱ ሕዝባዊ ንቅናቄ ለመፍጠር ከዜጎች ጎን የቆመ ድርጅት መሆኑን ለማሳየት ሰላማዊ ሰልፎችን አዘጋጅቷል። በዚህ መሠረትም አሁኑ ግንቦት 3 ቀን 2006 ዓ.ም በጎፋ ልዩ ዞን በሳውላ ከተማ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ አድርጓል።

ስለዚህም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለነፃነት ሲል ከጎናችን እንዲሰለፍ ታላቅ ሕዝባዊ ጥሪ ያስተላልፋል።

አንዲት ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!



ሚያዝያ 24 ቀን 2006 ዓ/ም